

አብሮነታችን ለህዳሴያችን!

ሲ.ዲ.ድ መሐመድ 02-12-18

ጸረ ሰላም ሃይሎች በህዝቦች መካከል ለዘመናት የዘለቀው ተቻችሎና ተጋግዞ በሰላም የመኖር ባህል እንዲሸረሸርና አገሪቱ በሁከት ማዕበል እንድትናወጥ በተለያዩ መልክ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ይህ ጥረት ከጊዜ ወደ ጊዜ ስር እየሰደደና በውጭና በውስጥ ሃይሎች የገንዘብና የቴክኒክ ድጋፍ እየተጠናከረ መጥቶ አሁን ያለበት ሁኔታ ላይ ደርሷል።

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ማንነትን መሰረት ያደረገ ሁከትን ለመፍጠር በነዚህ ሀይሎች የተለያዩ ተግባራት ተፈጽመዋል። አገራችን በአባይ ወንዝ ላይ እየገነባች ያለችውን ታላቁ የህዳሴ ግድብን በመቃወም ቀደም ሲል አንዳንድ አገራት በተለያዩ ጊዜ ወጣ ያሉ አቋሞች ማንጸባረቃቸው ይታወቃል። ከእነዚህ ወጣ ያሉ እንቅስቃሴዎች መካከል በአገሪቱ የእርስ በርስ ግጭትና ሁከት እንዲፈጠርና ህዝቦቿ መቋጫ በሌለው ብጥብጥ ውስጥ እንዲገነቡ ማድረግ ይገኛበታል።

የግብጽ የወቅቱ ፕሬዚዳንት አል ሲሲ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት በመንበሩ የነበሩት ፕሬዚዳንት ሙርሲ ከአገሪቱ የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅት አመራሮች ጋር ባደረጉት ውይይት ያራመዱት አቋም ለዚህ ተጠቃሽ ነው። ግብጽ የኢትዮጵያን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እርስ በርስ በማጋጨት በአገሪቱ ሰላም እንዳይኖር በማድረግ የግድቡን ግንባታ ለማደናቀፍ መስራት አለባት የሚለው ሀሳብ በወቅቱ ከቀረቡት አማራጮች አንዱና ዋናው ነበር። በርግጥም ግብጽ ይህንኑ እያከናወነች ለመምጣቷ በርካታ አብነቶች መጥቀስ ይቻላል።

በአሮሚያ ክልል አለመረጋጋት ተከስቶ በነበረበት ወቅት በጉዳዩ የግብጽ እጅ ስለመኖሩ ግብጻውያን ራሳቸው በኩራት ሲናገሩ ተሰምተዋል። ዶ/ር ናንሲ የተባሉ የኮንጎና የአባይ ወንዞች ሃላፊ አልኢሳም ለተባለ የግብጽ ቴሌቪዥን ይህን አረጋግጠዋል።

በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ የተፈጠረው ሁኔታ ለግብጻዊያን አስደሳች ነው። "ወደ ህዳሴው ግድብ የሚወስደው መንገድ ተዘግቷል፤ የህዳሴ ግድብ ግንባታም ቆሟል፤ በኦሮሚያ የተነሳውን አመጽ በቅርብ እየተከታተልንና እየደገፍን ነው፤ በቀጣይም ከዚህ በላይ መልኩ እንደግፋለን፤ በሌሎች ክልሎችና ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ዘንድም ተመሳሳይ የአመጽ መንፈስ ለማነሳሳት እንሰራለን።" ሲሉ ተደምጠዋል።

ቀደም ሲልም ሆነ በአሁኑ ወቅት በአገራችን እየተፈጸመ ያለው ዘርን ማእከል ያደረገ ሁከትና ብጥብጥ ከተመሳሳይ ተግባርና ተጽእኖ የነጻ ነው ብሎ ማሰብ የሞህነት ነው።

ያም ሆኖ ግን አገራችን ባደረገችው የማያቋርጥ ጥረት ምክንያት በአሁኑ ወቅት በሁለቱ አገራት መካከል ያለው ግንኙነት ተሸሽሎ ቢያንስ የተቋረጠውን የሶስትዮሽ ውይይት ለማስቀጠል የሚያስችል ስምምነት ላይ ተደርሷል። አገራችን ከሌሎች አገራት ጋር ያላትን ግንኙነት በማጠናከር በጋራ ተጠቃሚነት መርህ እየተጓዘች ትገኛለች። ይህ ደግሞ እሰካሁን የገነባችውን ልማት ሰላምና ዴሞክራሲ በአስተማማኝ መንገድ ለማስቀጠል ያስችላታል።

ባለፉት ሃያ ሃያ ስድስት ዓመታት በአገሪቱ በተከናወኑ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጦች ምክንያት ጠያቂ ትውልድ መፈጠሩ የሚያጠያይቅ አይደለም። ከሶስት አስርት ዓመታት በፊት ከነበረው የተለየ አዲስ ማህበራዊ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ እውን ለማድረግ የተለያዩ ጥረቶች ተደርገዋል። ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መሰረት ከመገንባት ጋር ተያይዞም አገሪቱ በሰላም፣ ዴሞክራሲና ልማት ኃዳና በመጓዝ ላይ ትገኛለች።

በእነዚህ ሃያ ስድስት ዓመታት ሕዝቡን በየደረጃው ተጠቃሚ ማድረግ የቻለ ቀጣይነት ያለው ፈጣን ልማትንም ማረጋገጥ ተችሏል። እየተመዘገበ ያለው ባለሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እድገት እንደሚያሳየው የተጀመረውን ልማት ማስቀጠል ከተቻለ አገሪቱ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገራት ተርታ መሰለፈ እንደምትችል እሙን ነው።

ይህንን አጠናክሮ በማስቀጠል በኢኮኖሚ የዳበረች አፍሪካዊት ሃያል አገር መገንባት የማይታበይ ሃቅ ይሆናል። ህዝቧም በአስተማማኝ መልክ ይበለጽጋል። በአህጉርም ይሁን በዓለም ደረጃ አገሪቱ

የሚኖራት ተቀባይነት እያደገ ኢኮኖሚዋ እየጎለበተ ይሄዳል። በኢኮኖሚና በሰው ልማት የዳቦረች ጠንካራ አገር ተሆናለች። ይህ ሁሉ እውን የሚሆነው ታዲያ አንድነታችንን አጠናክረን ወደፊት መንዝ ከቻልን ብቻ ነው።

የአገራችንን መለወጥ የተገነዘቡ አንዳንድ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላቶች የተጀመረውን ልማት ለማደናቀፍና ሰላሚን ለማደፍረስ በየጊዜው የተለያዩ ስትራቴጂዎችን እየነደፉ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ሕዝብን በሃይማኖት በመከፋፈልና እርስ በርስ በማናቆር ሰላሙን ለማደፍረስ ያደረጉት ጥረት ባለመሳካቱ ተስፋ የቆረጡ ቢመስሉም አሁንም ወቅታዊ የፖለቲካ ትኩሳትን እየተከተሉ ለትኩሳቱ ይበጃል ያሉትን የለጥብጥ አጀንዳ እየነደፉ ህዝብን ከህዝብ ጋር ለማጋጨት የማይፈነቅሉት ድንጋይ፣ የማይበጥሱት ቅጠል የለም ቢባል ማጋነን አይሆንም።

ባለፉት ሁለት ዓመታት ደግሞ ማንነትን መሰረት ያደረገ እንቅስቃሴ ጀምረዋል። እነዚህ የአገርና የህዝብ ጠላቶች ዋና ስትራቴጂያቸው የአገሪቱን ልማት ማደናቀፍና ህዝቦቿን ማበጣበጥ ነው። ኢትዮጵያውያንን ወደ እርስ በርስ ግጭትና ደም መፋሰስ በማስገባት የአገሪቱን የልማት እንቅስቃሴ ማደናቀፍ ነው።

ልማቱን ለማደናቀፍ የሚከተሉት አንዱ ስልት ሲከሸፍ ሌላ ስልት በመቀየር እንቅስቃሴያቸውን ቀጥለዋል። በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችን በመሳሪያነት መጠቀምና የኤርትራን መንግስትና ሌሎች በኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሃብት ላይ ፍላጎት ያላቸውን አገራት ድጋፍ በመጠቀም አገሪቱን የሁከት ቀጠና ለማድረግ እየሰሩ ይገኛሉ።

እነዚህ ቡድኖች ሕገመንግስቱን በሕገወጥ መንገድ፣ በአመጽና በጦርነት ለመናድ ዓልመው እየሰሩ ያሉ ናቸው። በአገሪቱ ህዝብና ሕግ በተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅትነት ለመንቀሳቀስ እውቅና ያላገኙ ወገኖች የተሰባሰቡባቸው እንደሆኑም ይታወቃል። እነዚህ ቡድኖች እንደ ግንቦት ሰባት፣ አነግና ኦብነግ የመሳሰሉትን የሚያካትቱና በኢትዮጵያ ህግ መሰረት በሽብርተኝነት የተፈረጁ፣ በህዝብ መካከል ሽብርንና ሁከትን መፍጠር ተግባራቸው ያደረጉ አገር ውስጥ ካሉ ኪራይ ሰብሳቢዎችና ሙሰኞች ጋር በመተባበር እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ።

በአገራችን ህዝቦች መካከል መቃቃርን በመፍጠርና የቀቢጸ ተስፋ ርምጃዎችን በመውሰድ፤ ሰዎችን በፍርሃት በመሙላት የተባሉትን ሁሉ እንዲቀበሉ ማድረግ ይቻላል በሚል እምነት የሽብር ተግባራቸውን ጀምረዋል። የኢትዮጵያ ህዝቦች የማይፈለቅ ቁርኝትና የማይፈርስ አንድነት ስላላቸው ይህ ሁሉ ሴራ በታሰበው መልክ እንዳይሄድ አድርጎታል።

በዚህ የቀቢጸ ተስፋ በሚሰነዘር ብትር የተጎዱ ንጹሃን ዜጎች በርካታ ቢሆኑም ከመጀመሪያው አቅደው ይዘው የተነሱት ዋና አጀንዳ አገሪቱን መቋጫ ወደሌለው ብጥብጥና ደም መፋሰስ ማስገባት ሲሆን ይህንን ማድረግ ግን አልቻሉም። ይህ ፍላጎት በህዝባችን ሙሉ ተሳትፎና አርቆ አሳቢነት በተፈለገው መንገድ ውጤታማ እንዳይሆን ተደርጓል። የአገራችን ህዝቦች ከልዩነት አንድነትን ከንትርክና ከግጭት ሰላምን ከጥላቻ ፍቅርን የሚመርጡ በመሆናቸው የሁሉም ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአንድነት ጸረሰላም ሃይሎችን በመታገል ላይ ይገኛሉ።

ይህ የህዝብ መተባበር እንደተጠበቀ ሆኖ መንግስት መስራት ያለበትን ተግባራት አሁን እያከናወነ ካለበት መጠን በላቀና በተሻለ መልክ ማከናወን ይጠበቅበታል። በተተለይ የወጣቱን የስራ እድል በማስፋት የሴቶች ተጠቃሚነትን በማጎልበትና መልካም አስተዳደርን በማስፈን ኪራይ ሰብሳቢነትን አጥብቆ በመዋጋትና ለሙሰኝነት መሰረት በማሳጣት እያደረገው ያለውን ጥረት አጠናክሮ ማስቀጠል ይጠበቅበታል። በጥልቅ ተሃድሶ እየታየ ያለው ለውጥና እየተወሰደ ያለውን እርምጃ በተገቢው መንገድ በማስቀጠልና በኢህአዴግ አባል ድርጅቶች መካከል የሚታዩ ክፍተቶችን መሙላትና የአገራችንን ህዳሴ እውን ለማድረግ የተጀመረውን ጥረት ማጠናከር የግድ ይላል። ለዚህ ደግሞ ሁሉም ህዝብ ሊተባበር ይገባል። መላው የአገራችን ህዝቦች አንድነታቸውን አጠናክረው ህዳሴያቸውን ለማረጋገጥ ጠንክረው ሊሰሩ ይገባል።